

'' '' '' ''

'3+' '' '' '45/33/4239'2; <23				
<	125	240		
	24	95		
	58	80		
	17	27		
	17	25		
	8	12		
	1	1		
'4+' '' '' '45/33/4239'2; <25'' '' '' /'' ''				
	0	'66/		
<	171	0	10	181
	79	0	0	79
	50	0	9	59
	18	0	0	18
	15	0	1	16
	8	0	0	8
	1	0	0	1
'5+' '' '' '45/33/4239'2; <27'' '' '' '' '' 0'				
	'66/			
<	123	7	48	178
	78	1	0	79
	3	6	48	57
	17	0	0	17
	17	0	0	17
	7	0	0	7
	1	0	0	1
'6+' '' '' '' '' '45/33/4239'2; <35'' '' '' '' '' '' ''				
	'7''	'7''	'4''	'64+
<	139	0	6	145
	74	0	0	74
	42	0	5	47
	16	0	0	16
	6	0	1	7
	0	0	0	0
	1	0	0	1
'7+' '' '' '' '' '45/33/4239'2; <37'' '' '' '' '' ''				
<	106	3	46	155
	80	0	0	80
	2	3	45	50
	14	0	0	14
	9	0	1	10
	0	0	0	0
	1	0	0	1

'8+' " "	" "	" "	" '45/33/4239'2; <53" '7" "	" "	" "	" "	" "	" "
								'65+' "
<		103		42		10		155
		79		0		0		79
		0		42		5		47
		13		0		1		14
		3		0		3		6
		7		0		1		8
		1		0		0		1
'9+' " "	" "	" "	" '45/33/4239'2; <66" '7" "	" "	" "	" "	" "	" "
								'66+' "
<		125		1		3		129
		71		0		0		71
		32		1		2		35
		13		0		0		13
		2		0		0		2
		6		0		1		7
		1		0		0		1
'0+' " "	" "	" "	" '45/33/4239'2; <6:" '7" "	" "	" "	" "	" "	" "
								'67+' "
<		97		0		31		128
		70		0		0		70
		3		0		30		33
		15		0		0		15
		2		0		0		2
		6		0		1		7
		1		0		0		1
'1+' " "	" "	" "	" '45/33/4239'2; <72" '7" "	" "	" "	" "	" "	" "
								'68+' "
<		85		0		32		117
		64		0		0		64
		1		0		32		33
		13		0		0		13
		4		0		0		4
		3		0		0		3
		0		0		0		0
'32+' " "	" "	" "	" '45/33/4239'32<4;" '7" "	" "	" "	" "	" "	" "
								'69+' "
<		36		66		16		118
		6		54		7		67
		29		0		0		29
		0		11		8		19
		1		0		1		2
		0		0		0		0
		0		1		0		1

	0	0	0	0
'38+' " " " " '45/33/4239'32-74" " " " " "				
			'59' " "	'74+
<	105	0	8	113
	76	0	0	76
	18	0	8	26
	11	0	0	11
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'39+' " " " " '45/33/4239'32-76" " " " " "				
			'5: ' " "	'75+
<	94	0	29	123
	80	0	0	80
	0	0	29	29
	13	0	0	13
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'3: +' " " " " '45/33/4239'32-77" " " " " "				
			'5: ' "	
<	94	0	17	111
	73	0	0	73
	9	0	17	26
	10	0	0	10
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'3: +' " " " " '45/33/4239'32-78" " " " " "				
			'62' "	
<	98	0	22	120
	78	0	0	78
	5	0	22	27
	12	0	0	12
	3	0	0	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'42+' " " " " '45/33/4239'32-7: " " " " "				
			'63' " "	'76+
<	95	0	31	126
	78	0	0	78
	1	0	31	32
	14	0	0	14
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0

'43+' " " " " '45/33/4239'32-7;" " " " " "				
" " " " '7" " '7" '63				
"				
<	95	1	22	118
	79	1	0	80
	2	0	22	24
	12	0	0	12
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'44+' " " " " '45/33/4239'33-22" " " " " "				
" " " " '7" " '7" '77/				
"				
<	87	0	27	114
	72	0	0	72
	0	0	27	27
	13	0	0	13
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'45+' " " " " '45/33/4239'33-25" " " " " "				
" " " " '7" " '7" '64'8" " '78+				
"				
<	110	0	8	118
	75	0	0	75
	18	0	8	26
	14	0	0	14
	3	0	0	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'46+' " " " " '45/33/4239'33-27" " " " " "				
" " " " '7" " /"				
"				
<	97	0	1	98
	66	0	0	66
	19	0	1	20
	7	0	0	7
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'47+' " " " " '45/33/4239'33-29" " " " " "				
" " " " '7" " '7" '3/6				
"				
<	94	0	2	96
	61	0	0	61
	18	0	2	20
	11	0	0	11
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0

"48+" " " " "45/33/4239"33-2:" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
<	106	0	4	110
	68	0	0	68
	22	0	4	26
	13	0	0	13
	3	0	0	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"49+" " " " "45/33/4239"33-2;" " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
<	100	0	3	103
	63	0	3	66
	23	0	0	23
	10	0	0	10
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"4:+" " " " "45/33/4239"33-32" " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
<	94	0	3	97
	61	0	0	61
	20	0	3	23
	9	0	0	9
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"4;+" " " " "45/33/4239"33-34" " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
<	102	0	2	104
	64	0	0	64
	23	0	2	25
	11	0	0	11
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"52+" " " " "45/33/4239"33-34" " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " " " " "				
<	95	0	0	95
	62	0	0	62
	18	0	0	18
	10	0	0	10
	5	0	0	5
	0	0	0	0

